



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያኛ ዓመት ቁጥር ፴፯
አዲስ አበባ ግንቦት ፲፬ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

20th Year No. 36
ADDIS ABABA 22nd May, 2014

ማውጫ

CONTENTS

ደንብ ቁጥር ፫፻፳/፪ሺ፯ ዓ.ም

Regulation No. 308/2014

የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለሥልጣን ማቋቋሚያ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ...ገጽ ፭ሺ፻፺፪

Ethiopian Energy Authority Establishment Council of
Ministers Regulation.....Page 7392

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፳/፪ሺ፯

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 308/2014

የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለሥልጣንን ለማቋቋም
የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO
ESTABLISH THE ETHIOPIAN ENERGY
AUTHORITY

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን
ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር
፮፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና አንቀጽ ፴፬ እንዲሁም
በኢነርጂ አዋጅ ቁጥር ፳፻፲/፪ሺ፮ አንቀጽ ፫ መሠረት
ይህን ደንብ አውጥቷል።

This Regulation is issued by the Council of Ministers
pursuant to Article 5 and Article 34 of the Definition of
Powers and Duties of the Executive Organs of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation
No. 691/2010 and Article 3 of the Energy Proclamation
No. 810/2013.

፩. አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለሥልጣን
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
ቁጥር ፫፻፳/፪ሺ፯” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

This Regulation may be cited as the
“Ethiopian Energy Authority Establishment
Council of Ministers Regulation
No.308/2014”.

፪. ትርጓሜ

2. Definitions

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃሉ አገባብ የተለየ
ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፣

In this Regulation unless the context otherwise
requires:

አ/ “አዋጅ” ማለት የኢነርጂ አዋጅ
ቁጥር ፳፻፲/፪ሺ፮ ነው፤

1/ “Proclamation” means the Energy
Proclamation No. 810/2013;

ለ/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ የተመለከቱት
ትርጓሜዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ፤

2/ the definitions provided for under
Article 2 of the Proclamation shall be
applicable;

የንዱ ዋጋ 5.25
Unit price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹፯፩
Negarit Gazette P.O.box 80,001

፫/ “ሚኒስቴር” ማለት የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ነው ፤

፬/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው የሴትንም ይጨምራል።

፫. መቋቋም

፩/ የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለሥልጣን (ከዚህ በኋላ “ባለሥልጣን” እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪/ ባለሥልጣኑ ተጠሪነቱ ለሚኒስቴሩ ይሆናል።

፬. ዋና መሥሪያ ቤት

የባለሥልጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

፭. ዓላማ

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል ፡-

፩/ የኢነርጂ ዘርፉን ተወዳዳሪነት ማበረታታት ፤

፪/ ብቃት ያለው፣ አስተማማኝ፣ ፍትሐዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ከአደጋ ነፃ የሆነ የኤሌክትሪክ አቅርቦትን ማረጋገጥ ፤ እና

፫/ የኢነርጂ ብቃትና ቁጠባን ማስፋፋት።

፮. የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባር

የባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ፡-

፩/ በአዋጅ አንቀጽ ፱ የተመለከቱትን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል ፤

፪/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል፣ በስሙ ይከላል፣ ይከሰላል፤

3/ “Ministry” means the Ministry of Water, Irrigation and Energy;

4/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Establishment

1/ The Ethiopian Energy Authority (hereinafter the “Authority”) is hereby established as an autonomous federal government office having its own legal personality.

2/ The Authority shall be accountable to the Ministry.

4. Head Office

The Authority shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as necessary.

5. Objectives

The objectives of the Authority shall be to:

1/ promote competitiveness in the energy sector;

2/ ensure efficient, reliable, fair, economical, and safe electricity supply; and

3/ promote energy efficiency and conservation.

6. Powers and Duties of the Authority

The Authority shall have the powers and duties to:

1/ exercise the powers and duties provided for under Article 4 of the Proclamation;

2/ own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;

- ፫/ ዓላማዎቹን አውን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

- 3/ perform such other activities as may be necessary for the attainment of its objectives.

፮. የባለሥልጣን አቋም

ባለሥልጣን ፡-

- አ/ የኢነርጂ ቦርዱ (ከዚህ በኋላ “ቦርድ” እየተባለ የሚጠራ)፤
- በመንግሥት የሚሾም አንድ ዋና ዳይሬክተር እና እንደአስፈላጊነቱ አንድ ምክትል ዋና ዳይሬክተር፤ እና
- አስፈላጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታል።

7. Organization of the Authority

The Authority shall have:

- 1/ an Energy Board (hereinafter the “Board”);
- 2/ a Director General and, as may be appropriate, a Deputy Director General to be appointed by the government; and
- 3/ the necessary staff.

፯. የቦርዱ አባላት

- አ/ ቦርዱ አግባብ ካላቸው መንግሥታዊ አካላት ተወጣጥተው በመንግሥት የሚሰየሙ ሰብሳቢውን ጨምሮ ከአምስት የማያንሱ አባላት ይኖሩታል።
- በባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ድምጽ የማይሰጥ የቦርዱ አባል ይሆናል።
- የማንኛውም የቦርድ አባል የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል፤ ሆኖም ለተጨማሪ የሥራ ዘመን እንደገና ሊሰየም ይችላል።
- ማንኛውም የቦርድ አባል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የቦርዱ አባልነቱን በሚፃረር ተግባር ላይ መሳተፍ አይኖርበትም።
- አንድ የቦርድ አባል የጥቅም ግጭት ሲያጋጥመው የጥቅም ግጭቱን ለቦርዱ በመግለጽ ይህንን ጉዳይ ከሚመለከቱ የቦርዱ ሰብሳቢዎች ራሱን ማግለል ይኖርበታል።

8. Members of the Board

- 1/ The Board shall have members not less than five in number, including the Chairperson, to be drawn from relevant government bodies and be appointed by the government.
- 2/ The Director General of the Authority shall be a non-voting member of the Board.
- 3/ The term of office of any member of the Board shall be five years; provided however, that he may be reappointed for additional terms of office.
- 4/ Any member of the Board may not engage in any activity that may be directly or indirectly conflicting with his capacity as a Board member.
- 5/ When a member of the Board encounters a conflict of interest, he shall disclose such conflict to the Board and withdraw from all meetings of the Board at which such matters are discussed.

የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር በአዋጁ አንቀጽ ፭ የተመለከተው ይሆናል።

9. Powers and Duties of the Board

The Board shall have the powers and duties provided under Article 5 of the Proclamation.

፲. የቦርድ ስብሰባ

- ፩/ ቦርዱ በየሁለት ወሩ አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል።
- ፪/ በቦርዱ ስብሰባ ላይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።
- ፫/ የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ላይ ከተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሲደገፍ ነው፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
- ፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፲፩. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር

- ፩ ዋና ዳይሬክተሩ የባለሥልጣኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ከማኒጅሎንት በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የባለሥልጣኑ ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።
- ፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ ፦
 - ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ 6 የተጠቀሱትን የባለሥልጣኑን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤
 - ለ) የባለሥልጣኑን ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት እንዲሁም የባለሥልጣኑን ዓላማ በማስፈጸም ሥራ ላይ የሚሰማሩ ባለሙያዎችን የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎችን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትሎ በመንግሥት በሚጻድቅ መመሪያ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል።

10. Meeting of the Board

- 1/ The Board shall meet once every two months; provided, however, that it may hold a meeting at any time when necessary.
- 2/ The presence of more than half of the members at any Board meeting shall constitute a quorum.
- 3/ Decision of the Board shall be passed when supported by majority vote of members present at the meeting; provided, however, that the Chairperson shall have a casting vote in case of a tie.
- 4/ Without prejudice to the provisions of this Article the Board may adopt its own rules of procedure.

11. Powers and Duties of the Director General

- 1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Authority and shall, subject to the general directions of the Ministry, direct and administer the operations of the Authority.
- 2/ Without limiting the generality of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:
 - a) exercise the powers and duties of the Authority referred to in Article 6 of this Regulation;
 - b) employ and administer employees engaged in support services of the Authority in accordance with the federal civil service laws and, in the case of professionals engaged in the core functions of the Authority, in accordance with directives approved by the government following the basic principles of the federal civil service laws;

- ሐ) የባለሥልጣን ዓመታዊ በጀት እና የሥራ ንግግር ስድስት ወር በመንግሥት ስጋትም ይፈጸማል፤
- መ) ለባለሥልጣን በተፈቀደው በጀትና የሥራ ንግግር መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
- ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በማደረግ ግንኙነቶች ባለሥልጣን ይወክላል፤
- ረ) የባለሥልጣን የሥራ አፈፃፀምና የፋይናንስ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል።

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለባለሥልጣን ሥራ ቅልጥፍና በማያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባርን በከፊል ለባለሥልጣን ሌሎች ጋላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

፲፪. በጀት

የባለሥልጣን በጀት በመንግሥት ይመደባል።

፲፫. የሂሳብ መዛገብ

ሐ/ ባለሥልጣን የተሞሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛገብ ይይዛል።

ከ/ የባለሥልጣን የሂሳብ መዛገብ ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋና አዲተሩ ወይም አርሱ በሚሰጡ ስድስት ወር በየዓመቱ ይመረመራሉ።

፲፬. ስለመብቶችና ግዴታዎች መተላለፍ

በኤሌክትሪክ አዋጅ ቁጥር ፳፻፱ እና ፳፻፳፱ ተቀቁሞ የነበረው የኤሌክትሪክ ኤጀንሲ መብትና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለባለሥልጣን ተላልፏል።

- c) prepare the annual budget and work program of the Authority and implement same upon approval by the government;
- d) effect payments in accordance with the budget and work program approved for the Authority;
- e) represent the Authority in its dealings with third parties;
- f) prepare and submit to the Ministry performance and financial reports of the Authority.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to other officials and employees of the Authority to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Authority.

12. Budget

The budget of the Authority shall be allocated by the government.

13. Books of Accounts

1/ The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor designated by him.

14. Transfer of Rights and Obligations

The rights and obligations of the Electricity Agency established under the Electricity Proclamation No. 86/1997 are hereby transferred to the Authority.

፲፮. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ግንቦት ፲፬ ቀን ፳፯ኛ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

15. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 22nd day of May, 2014.

HAILEMARIAM DESSALEGN
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA